

በውጭ ለሚኖሩ ኢትዮጵያውያን የተዘጋጀ ገለጻ

የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ኮርፖሬሽን ሚሊንየም ቦንድ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በውጭ ለሚኖሩ ኢትዮጵያውያን የተዘጋጀ ገለጻ

ስለ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ምን ያህል ያውቃሉ?

1. የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሙሉ በሙሉ በመንግሥት ባለቤትነት የሚተዳደር ሲሆን የሚሰጣቸው አገልግሎቶች
 - የተቀማጭ ሒሳብ አገልግሎት
 - የብድር አገልግሎት
 - የወጪና ገቢ ንግድ የፋይናንስ አገልግሎት
 - የሐዋላ አገልግሎት
 - የወጪና ገቢ ንግድ የፋይናንስ አገልግሎት
 - የተለያዩ ሰነዶችና ሌሎች ዋጋቸው ውድ የሆኑ እቃዎችን በአደራ ማስቀመጥ ናቸው፡፡
2. የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ለአለፉት 67 ዓመታት የኢትዮጵያን ሕዝብ ያገለገለ ባንክ ነው
3. በአሁኑ ሰዓት ያለው የቅርንጫፍ ስርጭት 205 ሲሆን በቅርቡም አዳዲስ ቅርንጫፎችን በመክፈት የቅርንጫፍ አድማሱን ከፍ ያደርጋል
4. የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በአገራችን ለረጅም ጊዜ የባንኩን ሴክተር እየመራ የሚገኝ ሲሆን በአሁኑ ሰዓት ያለው ድርሻ በፐርሰንት ሲታይ

- በተቀማጭ ሒሳብ 65%
- በብድር 35.7 %
- በቅርንጫፍ ስርጭት 53% ይዞ በመምራት ላይ ይገኛል

5. በአሁኑ ሰዓት የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ባጠቃላይ በተለያዩ የሙያ ዘርፎች የተሰማሩ ከ8000 በላይ ሠራተኞች አሉት

6. የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ራዕይ “በአለም አቀፍ ደረጃ ተወዳዳሪ ባንክ መሆን” ሲሆን ይህንን ለማሳካትም በባንኩ አጠቃላይ ለውጥ ለማምጣት የሚያስችለውን ጥናት አጠናቆ በመተግበር ላይ ይገኛል

7. በአለም አቀፍ ደረጃ ከ45 በላይ ከሆኑ የውጭ ባንኮች ጋር በመሥራት ላይ የሚገኝ ሲሆን ከዚህም ውስጥ

- ሲ.ቲ ባንክ
- ጂ.ፒ ኤም ሞርጋን ቸዝ ባንክ
- ኤት.ኤስ ሲ.ሲ ባንክ
- ኮሚርዝ ባንክ
- ስቴት ባንክ ኦፍ ኢንድያ
- ደች ባንክና
- ስታንደርድ ባንክ ኦፍ ሳውዲ አረቢያ በዋነኛነት ይጠቀሳሉ

**የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል
ኮርፖሬሽን ሚሊኒየም ሪፖርት**

የሪፖርት ይዘት

- የሪፖርት ዓይነት - ኮርፖሬት ሪፖርት
- ሪፖርት ያዘጋጀው - የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ኮርፖሬሽን
- ወኪል - የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ
- የሪፖርት ስም - ኢ.ኤ.ኃ.ኮ ሚሊኒየም ሪፖርት
- ክፍያው የሚከናወነው - በደላር /ፓውንድ /ዩሮ እና የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በሚገበያይባቸው ሌሎች የውጪ አገር ገንዘቦች ይሆናል
- የብቁነት መስፈርት - በውጭ አገር የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ብቻ ብቁ ናቸው
- ዝቅተኛ የሪፖርት ዋጋ - እያንዳንዱ ሪፖርት ባለ 100 የአሜሪካን ዶላር ዋጋ አለው።
 - ሆኖም ለመጀመሪያ ጊዜ ዝቅተኛው የግዢ መጠን 500 የአሜሪካ ዶላር ይሆናል።
- የሪፖርት የግዢ ገደብ 5 7 እና 10 ዓመት ይሆናል።
- ሪፖርት የሚከፈልበት ጊዜ - የሪፖርት የጊዜ ገደብ ሲያበቃ ይሆናል።
- ሪፖርት ወለድ የሚከፈለው - በየዓመቱ ይሆናል።
- ዋስትና - የመንግሥት የሪፖርት ዋስትና ይሰጣል።
- የገቢ ግብር - ከሪፖርት ግዢ የሚገኝ የወለድ ገቢ ከግብር ነፃ ነው።

የቦንድ ክፍያን በተመለከተ ከዚህ በታች ከተዘረዘሩት አማራጮች መጠቀም ይችላሉ

ቦንዱን ለመግዛት አማራጭ መንገዶች

1. የክፍያውን ገንዘብ በስዊድስ /SWIFT/ወደ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ማስተላለፍ

- ገዢው ክፍያውን በስዊድስ ካስተላለፈ በኋላ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የቦንድ ሰርተፊኬት ለገዢው ይልካል ወይም
- ገዢው ከፈለገ ሠርተፊኬቱ በባንኩ ውስጥ ሊቀመጥ ይችላል ::

2. በኢትዮጵያ ውስጥ በሚገኙ ባንኮች ውስጥ ከሚገኝ የውጭ ምንዛሪ ሒሳብ ክፍያውን መፈጸም

- ይህ የባንክ ሒሳብ በውጭ ሀገር የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን የሚከፍሉት የውጭ ምንዛሪ ሒሳብ ነው::
- -ገዢው ክፍያውን ከፈፀመ በኋላ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የቦንድ ሠርተፊኬቱን ለገዢው በአድራሻቸው ይልካል ወይም
- ገዢው ከፈለገ ሠርተፊኬቱ በባንኩ ውስጥ ሊቀመጥ ይችላል ::

3. በቀጥታ ወደ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በመሄድ ክፍያውን በጥሬ ገንዘብ መፈፀም

- በጥሬ ገንዘብ ለመክፈል የውጭ ምንዛሪው በሕጋዊ መንገድ ወደ ሀገር ውስጥ ለመግባቱ ማረጋገጫ ወረቀት አብሮ ማቅረብ ያስፈልጋል::
- ክፍያው እንደተፈጸመ ባንኩ የቦንድ ሠርተፊኬቱን ለገዢው ይሰጣል::

ዲያስፖራ አካውንት ምንድን ነው?

- በውጭ አገር የሚኖሩ ትውልደ ኢትዮጵያውያን በውጪ ምንዛሪ የሚከፍቱት ተቀማጭ ሂሳብ ነው ።
- ይህ ሂሳብ በውጭ አገር የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን በአገራቸው በውጭ ምንዛሪ ተቀማጭ ሂሳብ እንዲከፍቱ ያግዛል ።
- ይህን ሂሳብ ግለሰቦችም ሆነ ድርጅቶች መክፈት ይችላሉ።
- ከሂሳቡ ከሚገኙ ሌሎች ጥቅሞችም በተጨማሪ ይህ ሂሳብ በአገር ውስጥ ገንዘብ ብድር ለማግኘት በዋስትና ያገለግላል።
- ሂሳቡን መክፈት የሚቻለው ከዚህ በታች በተዘረዘሩት የውጭ አገር ገንዘቦች ብቻ ነው።
 - የአሜሪካን ዶላር
 - የእንግሊዝ ፓውንድ
 - ዩሮ
- በቀጣይነት ወደተከፈተው ሂሳብ ተቀማጭ የሚሆን ገንዘብ ከላይ ከተጠቀሱት የውጭ ገንዘቦች በተጨማሪ በሌሎች አገሮች ገንዘቦች ማለትም በካናዳ ዶላር በጃፓን የን በሳውዲ ሪያል በአውስትራሊያ ዶላር እና በዩናይትድ ዓረብ ኤሚራትስ ድርጊትም መቀመጥ ይችላል ።
- ከላይ ከተጠቀሱት ሶስት የውጭ ምንዛሪ ገንዘቦች ውጭ በሌሎች የውጭ ምንዛሪ ገንዘቦች ተቀማጭ የሚሆን ገንዘብ ከላይ ከተጠቀሱት ከሶስቱ የውጭ ምንዛሪ ገንዘቦች ወደ አንዱ ተመንዝሮ ተቀማጭ ይሆናል ።

የተቀማጭ ሂሳብ ዓይነቶች

- አስቀድሞ ለሚወሰን የጊዜ ገደብ ተቀማጭ የሚሆን ሂሳብ
- ተንቀሳቃሽ ሂሳብ
- ወደ ውጭ አገር ሂሳብ ወይም ገንዘብ መዘዋወር የማይችል በብር የሚቀመጥ ሂሳብ

የብቁነት መስፈርቶች

የዚህ ሂሳብ ተጠቃሚ መሆን የሚችሉ

- በውጭ አገር የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን
- በውጭ አገር የሚኖሩ በትውልድ ኢትዮጵያውያን የሆኑ የውጭ አገር ዜጎች
- ከላይ በተጠቀሱት ግለሰቦች በባለቤትነት የተያዙ ድርጅቶች
- ኢትዮጵያዊ ዜግነት ያላቸው ነገር ግን በሥራ ምክንያት በውጭ አገር ከአንድ ዓመት በላይ የኖሩ በቂ ማስረጃ ሊያቀርቡ የሚችሉ

አስፈላጊ ሠነዶች:

- በትክክል የተሞላ እና በሂሳብ ከፋቹ የተፈረመ የማመልከቻ ቅጽ
- ኢትዮጵያዊ ለሆኑ የኢትዮጵያዊነት ፓስፖርት
- በትውልድ ኢትዮጵያዊ ሆነው የውጭ አገር ዜግነት ላላቸው ዜግነት የወሰዱበት አገር መታወቂያ
- ለድርጅት አመልካቾች የባለቤትነት ማስረጃ እና የድርጅቱ የመመስረቻ ሠነድ ናቸው።

በአሁኑ ሰዓት ከኢትዮፕያ ንግድ ባንክ ጋር በመሥራት ላይ የሚገኙ የሐዋላ ድርጅቶች እነማን ናቸው

- ገንዘብ ወደሀገራችን በህጋዊ መንገድ የሚገባበትን ሁኔታ ለማበረታታት በኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የወጣውን አዋጅ ተከትሎ ባንካችን ከዚህ በፊት ከዌስተርን ዩኒየን ጋር ብቻ ተገደቦ የነበረውን የሐዋላ አገልግሎት በማስፋት በአሁኑ ሰዓት ከፀ በላይ የሐዋላ አገልግሎት ሰጭ ድርጅቶች ጋር በመሥራት ላይ ሲሆን በቅርቡም ከአራት ተጨማሪ ድርጅቶች ጋር ሥራ ለመጀመር ዝግጅቱን አጠናቋል
- በአሁኑ ሰዓት ከንግድ ባንክ ጋር የሚሠሩ የሐዋላ ድርጅቶች ዝርዝር

- ዌስተርን ዩኒየን
- አትላንቲክ ትራንስፈር
- ዜንጅ ኤክስፔንጅ
- ብሪቱ ትራንስፈር
- ኢሜል ትራንስፈር
- ዳሊል ትራንስፈር
- አላሙዲ ትራንስፈር
- ላሪ ኤክስፔንጅ
- አሪ ስፒድ ሪሚታንስ

በቅርብ ቀናት ውስጥ ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ጋር ሥራ የሚጀምሩ የሐዋላ ድርጅቶች ዝርዝር

- ኢ.ኤም.ቲ (አዳምስ ፈንድ ትራንስፈር)
- መኒ ግራም
- አርያስ ማይክሮ ፋይናንስ
- ደሃብሽል

የሐዋላ አገልግሎትን በተመለከተ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ከፍተኛ ትኩረ ሰጥቶ እየተንቀሳቀሰ የሚገኝ ሲሆን በዘርፉ ለመሠማራት የሚፈልጉ ኢትዮጵያውያን ካሉ አስፈላጊውን ፎርማሊቲ አሟልተው እስከቀረቡ ድረስ ባንካችን አብሮ ለመሥራት ከመቼውም በላይ ዝግጁ መሆኑን ይገልጻል።

አድራሻችን

የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ

ሰልክ +251-115-519506

+251-115-515004

+251-115-515000

ድህረ ገጽ www.combanketh.com

email cbefnrt@ethionet.et

cbemark@ethionet.et